

ዱባና ቅል አበቃቀሉ ለየቅል

ከእውነቱ ፈረደ

Feb 18, 2018

የኢትዮጵያ ሕዝብ ከድህነት፤ ከዘረኝነት ከሙስና፤ ከሥራ አጥነት በአገሩ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ከመቆጠር ከመሳሰሉት ግፍና በደሎች ለመላቀቅ ከወሰነ ዐመታት አስቆጥሯል። ውሳኔውም ከኢህዴግ አገዛዝ ተላቆ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ተሰብስቦ ሕዝባዊና ዴሞክራሲያዊ ስረዐት መገንባት ነው።

የህን አቋሙን በፃፉ ምርጫ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለዐለም ሕዝብም አሳውቋል። የፃፉት ውሳኔ የጥቂቶች አስተሳሰብ ወይም ፍላጎት ሳይሆን እጅግ አብላጫ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የአንድነቱ መግለጫም ጭምር ነው። ይህም ሆኖ የወያኔ ኢህዴግ ቡድን በሥልጣን ኮርቻ ከተፈናጠጠበት ጊዜ ጀምሮ ቀናው የኢትዮጵያ ሕዝብ የገዢነት ባሕሪውን በቂ ጊዜ ስጥቶ መዘኖታል። በተደጋጋሚም አብሮነትን መሰረት በማድረግ እየደረሰበት ያለውን ግፍና በደል ችሎ መቻቻልን መረጠ የአገር ህልውናን በማሰቀደም ይህንኑ የውያኔ ገዢ ቡድን ተሸክሞ ቆይቷል።

የተለያዩ ማህበረሰቦች፤ የተለያዩ ሀይማኖቶች የአንዲት እናት አገር ልጆች በአብሮነትና በመከባበር ለዘመናት እንደደርና ማግ ተሳስሮ የኖረ ሕዝብ እንዴት ዘረኞችንና የጥፋት መልዕክተኞችን ተሸክሞ ቆየ? የሚለው ያነጋገር እንደሆነ እንጂ፤ ከንግዲህ ወዲያ የግፍ ሥረዐት ተቀበሎ ከነዚህ ጉዳዮች ጋር ይኖር ይሆን የሚለው ሀሳብ ግን ቁምነገርን የሚጭር አይሆንም።

ከዚህ መነደረደሪያ ሃሳብ በመነሳት ልንደርሰበት የምፈልገው የመደምደሚያ መልዕክት፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ የገዢዎችን ማንነት ገና ያልተረዳና አሁንም ተጨማሪ ጊዜ ልንሰጣቸው ይገባል በማለት መታለልን ደጋግሞ የመረጠ ወኔው የከዳው ሳይሆን በኢህዴግ የተቀማውን ድምጽና የተዘጋ ልሳኑን ለማስመለስ የግንባር ሥጋ ሆኖ ለመብቱና ለአገሩ ጸንቶ የሚቆም ብልህ ጎበዝና ታታሪ መሆኑን ነው።

ወያኔ የፈጠረው ግንባር ኢህዴግ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ጎዘባችንን ከደጋፈ። ኤርትራን አስገንጥሏል። አሰብን በፈቃደኝነት አስወስዷል። አገራችንን ወደብ አልባ በማድረግ የባህር በር አሳጥቷል። በወያኔ የአገዛዝ ዘመን በእናት አገራችን ማእቀፍ ውስጥ ካሉት ልጆቿ መሀል እጅግ ጥቂቶች ብቻ ጡት ጠቢቃዎች ሆነው እስኪፈነዱ ድረስ ሲፋፉ አብዛኛዎቹ የናታቸውን የጡት ውጤት እንዳይመገቡ አፋቸው ተለጉሞ ለደህነት ተሰጥተዋል። የጋራ ከሆነው መኖ የራሱን ፈረስ ልጃም ብቻ ፈቶ እያበላ የሌሎችን ፈረሶች እንደሚሸብብ ነውረኛና ስግብግብ እረኛ ማለት ነው።

ህዝባችን ከመኖሪያ ቀየው አፈናቅልውታል። ከመኖሪያ ቤቱ ያለበቂ ክፍያ እያስፈረሱ ለጎዳና ተዳዳሪነት ዳርገውታል። እትብቱን ከተቀበረበት ምድር ይህ ላንት መኖሪያነት አይመጥንም እየተባለ በግፍ መሰደዱ ምንድር ነው? እውነት እናት አገር ልጆቿ ን አበላልጣና ጠልታ የዘረኞች አጋር ሆና የተፈጸም ነው? ከተደጋጋሚ የጠላት ወረራ በደምና በአጥንት የታደጓትን የልጆቿን ውለታ ዘንግታ ነው ይህ ሁሉ ሲፈጸም የምታየው?

እያንዳንዱ ሰው በግፈኞች ምክንያት ከደማውና ካፈሰሰው እንባ ይልቅ፤ ኢትዮጵያ እንደ አገር እንደሰብሳቢ አካል በእቅፏ ውስጥ ሆነው ለሚሰቃዩ ልጆቿ ያነባቸው እንባ ለወያኔ ኢህዴግ ዳግም ጊዜ እንዳንሰጠው የሚያስጠነቅቅ ብቻ ሳይሆን የታሪክ አደራና እዳም ጭምር ነው። ከዚህ በኋላ ለማንባት የተረፈ እንባ የለንምና!

የኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫውን መረጠ ግቡን ለይቶ ኢትዮጵያውያንን የማይበጠስ የዕምነቱ ማተብ አደረጎ ከመውሰዱም በላይ ወያኔ ኢህአዴግን ከሥልጣን ይወገድ፤ የሥልጣን ምንጭም ባለቤትም ህዝብ ድምጹን ክፍ አርጎ በማሰማት የመስዋዕትነትና የድል መዝሙር እየዘመረ እያለ ፤ይህንን ህዝባዊ ንቅናቄ በማንኛውም መልኩ ቢሆን ለማዳከም፤ ለማቀዝቀዝና ለማዳፈን መሞከር ሞኝነትም ብልጠትም ሳይሆን ከህደት ብቻ ነው።

ህዝባዊው ትግል ገዢዎችን እያርበደበደ እያለ የኢትዮጵያን ሕብረተሰብ ሲበድሉና በግፍ ሲገዙ አገራችንን እንደተሳቀቅ ካደረጉት ገዢዎች መፈትሄ መፈለግ በህዝባዊ እምቢተኝነቱ ላይ ከህደት ከመፈጸም የተለየ ትርጉም የለውም። ለመሞኘት የተዘጋጀ ህዝብ ከሌለ ኑ እናሞኛችሁ የሚለው ብልጠት ፊዝ ብቻ ሳይሆን ህዝብን መናቅም ጭምር ነው።

የሚገርመው ነገር አጥፊዎቻችን ሊያታልሉን መነሳታቸው ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ዕምነት አጥቶ ወይም አሰመሳይ ሆኖ፡እከሌ ይህንን ተናገረ፤ እነ እከሌ መግለጫ አወጡ፤ ኢትዮጵያዊ ነን አሉ፤ ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል፤ ወ.ዘ.ተ እያሉ የነዚህን የትውልድ ጥቁር ነጥቦች ዕድሜ ለማራዘም የሚያላዝኑትን ማየት መቻላችን ነው። የመጨረሻው ሰዕት መፍጨርጨር ከመላላጥና ከትዝብት ያልፍ ይሆን? ሁላችንም በገሃድ የምናየው ይሆናል።የመጣዱ እያለ የእንቅቡ ምነው ተንጣጣ?

ኢትዮጵያዊ መሆን በደም፤ ባጥንት፤ በጥበብና በማስተዋል ላይ የተገነባ የታሪክ አካል መሆን ነው። ሳይፈለጉ የሚተወት ሲፈለጉ የሚመለሱበት አጥር የሌለው የሸርሸር መንደር አይደለም። ከናት ርህራሄ፤ ቸርነትና ፍቅር አንጻር የከህደት ልጆች ወደ እናታቸው መመለስ መልካም ቢሆንም አጥፊዎች ግን ዝቅ ሊሉ እንጂ ከፍታው የነሱ ሊሆን ከቶ አይቻልም። ኢትዮጵያዊነት ዋጋ ያስክፍላልና። ህዝቡ መሪና ጀግና ያጣ ይመስል ዛሬም እኛ ብቻ ነን ጀግኖችህ፤መሪዎችህና መድህኖችህ ሊሉን አይገባም። ቤተ መንግስት ወደ ህዝብ ካልመጣ ህዝብ ወድ ቤተ መንግስት ከመጉረፍ ሌላ ምን አማራጭ ይኖረዋል! ወርቅ በሳት እንደሚፈተን ሁሉ ቤተ መንግስትም በሕዝቡ ይዳኛል።

ማጠቃለያ

ባለፉት ወራቶች የህዝባችንና የአገራችን ትዕግስት በመሟጠጡ ጽዋው ሞልቶ በአራቱም ማዕዘናት የሚደረገው የነጻነትና የዴሞክራሲ ትግል ያስጨነቃቸው ወያኔ ኢህአዴጎች የመጣው ሕዝባዊ ቁጣና መነሳሳት ጠራርነላቸው ከመሔዱ በፊት እድሜያቸውን ለማራዘም ከተቻለ በመቀሌ ፤በባሕር ዳር በተለያዩ ስፍራዎች በመሰባሰብ መግለጫዎችንና ውሳኔዎችን በማስተላለፍ ላይ ይገኛሉ። በሰብሰባቸው መጨረሻ የሠሩትን ግፍ እየተናዘዙ ከዚህ በኋላ ግን አይደገምም እመኑን ተቀብሉን በቤታችን (በቤተመንግስታችን) ውስጥ ለናንተ የሚሆን ቦታ አለን፤ አብርን ልንሰራ እንችላለን፤ ከኛም በላይ ኢትዮጵያዊ የለም በማለት ሲያደናቁሩን ይሰማል።ይህ ሁሉ ማደናቅር ሰሚ ቢኖር አይደል? እራሳቸው በዕብሪት ጨህታቸው የዘጉትን ጀርአችንን ታርመናልና ስሙን ቢሉ እንዴት ይቻላል?

መልሳችን የኢትዮጵያ ሕዝብ የእናንትን እንቶ ፈንቶ ለመስማት የሚችል ጀሮ የለውም። በደህናው ጊዜ ያላስቀራችሁልንን ዛሬ ጊዜ ሲከዳችሁ ከየት አምጡት ነው የምትሉን? ለመሆኑ ክኛ ጋር መልካም ጊዜ ነበራችሁ? ፍርዱን ባለቤቱ ይፍረድ።

ሌላው አሳሳቢው ጉዳይ ከመግለጫዎቻቸው ማግስት በተለያዩ ቦታዎች ጥቃትና ወረራ መፈጸማችሁ ነው። ለመሆኑ በቅርቡ ለፈሰሰው ደም ምን አሉ? ዛሬ እናንተው በረጫችሁት መርዝ ምክንያት እናንተና እኛ ተባብላናል።

እኛ ሕዝባዊ ሥልጣን የሕዝብ የሁን የመንል ነን። ዴሞክራሲያዊ ሥረዐት ይገንባ የመንል ነን። እናንተ የኢህዴድ አገዛዝ ይቀጥል የመትሉ ናችሁ። እኛ ምርጫችንን መርጠን ከወሰን ቆየን። ቃልም ተግባብትን በቃል ኪዳን ተሳሰረን። እኛ እንደናንት የአክሱም ሐውልት ለቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምኑ ነው አላልንም አንልምም። ይልቁንም እኛ የምነለው ኢትዮጵያችን የሁላችንም እኩል አገር ናት ነው። በአኢህዴድ ህገ መንግስት በክልል ፖሊሲያችሁ ምክንያት አገራችንን ተነፍገን፤ ሕዝባችን ለሰቆቃ፤ ለግፍ፤ ለመከራ ለመንገላታት ዳርጋችሁትና መብታችንን ተነፍገን መኖር ከእንግዲህ አንቀበለውም። ቀድሞውንም ቢሆን አስጨንቃችሁን በከፋፋይ ፖሊሲያችሁና በጠመንጃ አስገደዳችሁን ነገ የገዛችሁት።

ቅል ዱባ ነኝ ብሎ ገብያ ቢወጣ ለጊዜው የቸኮሉና ያላወቁ በመታለል ሊገዙት ይችሉ ይሆናል። ግን! የተነቃ ጊዜ ቅልን እንደዱባ አሰመሰለው ለሸጡት ብቻ ሳይሆን ለደላሎቹም የከፋ ይሆናል።

ዱባና ቅል ለየቅል አይደል!!!